

«የራሷ እያረረባት የሰው ታማሰላለች»

ከዮሐንስ አበበ
ከሜክሲኮ፡አዲስ አበባ

የቀድሞው የኢ.ፌ.ድ.ሪ ፕሬዚደንት የነበሩት እና አሁን በግል መድረክ ተብሎ በሚጠራው የተቃዋሚ ፓርቲ አባል የሆኑት ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በአውራጃምባ ታይምስ ከተሰኘው የግል ጋዜጣ ጋር በጥቅምት 10 ቀን 2002 « ባልተደላደለ ሜዳ ፤ ወደ ምርጫ 2002 » በሚል ርዕስ ጉዳይ የሰነዘሩት ሃሳብ ከዶ/ሩ ስብእና የማልጠብቀው ነገር በመሆኑና እንደ ዜጋ ማስተላለፍ የፈለጉት መልእክት ስላልገባኝ ይህችን ፀ-ራፊን ለአንባቢ ልሰነዝራት ወደድኩ።

ዶ/ር ነጋሶ ኦሮሚያ ክልል ቁለም ወለጋ ዞን ደምቢ ዶሎን ከመስከረም 8 እስከ 18/2002 ዓ.ም መገባቸውን ገልጸዋል። በዚህ የጉብኝታቸው ወቅት ከደምቢ ዶሎ ህዝብ ጋር በከተማው አስተዳደር ክልላ ተደርጎባቸው ከህዝቡ ጋር መገናኘት እንዳልቻሉ ገልጸው ዝቅ ብለው ደግሞ ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማለትም ከነጋዴዎች፣ ከአካባቢው ሽማግሌዎች፣ ከመንግስት ሠራተኞች፣ መምህራንና የጤና ሠራተኞች፣ ከቀበሌ አስተዳዳሪዎች፣ በግል ስራ ከተሰማሩ ሰዎች ፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ተቀጣሪ ሰራተኞች እንዲሁም ከአህዴድ/ኢ.ሕ.ዴ.ግ/ አባላት እና ከአፌዴን ደጋፊዎች ጋር አቅማቸው በፈቀደ መልኩ መወያዩታቸውን አመለክተውናል። ታዲያ ግለሠቡ ከእነዚህ ሁሉ ጋር መገናኘት ከቻለ ምኑ ላይ ነው ክልላው? ወይስ እንደው አስተዳደሩን ሳልወቅስ በሚል « የዘሬ ቢቀር ያንዘርዘረኝ » አይነት ነው?

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በራሳቸው /አባል በሆኑበት ፖለቲካ ፓርቲ/ የደምቢ ዶሎ ህዝብ የሚጠቅም የተሻለ የፖሊሲ አማራጭ ሀሳብ የሌላቸው በመሆኑ እና ጠንካራ ተወዳዳሪ ሆኖ መቅርብ የሚችሉበት አቅም ስላጡ የገዥውን ፓርቲ አህዴድን /ኢ.ህ.አ.ዴ.ግን/ ጠንካራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 በሚል በምክንያትነት / በስበብ / ማቀረባቸው የራሷ ሲያርባት የሰው

ታማሰላለች አይነት ነው። ግለሰቡ ያልሰሩትን የቤት ስራ በመስራት ትኩረት ቢያደርጉ ይሻላል እንጂ በሚቃረን ሃሳብ ዜጎችን ግራ ባያጋቡ መልካም ነው ።

ዶ/ር ነጋሶ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 በሚል የሜዳውን አለመደላደል በምክንያትነት ያስቀመጧቸው መገለጫዎች በሰብብ ላይ የተመሰረተ ተራ ውንጀላዎች ናቸው።

የመጀመሪያው ክስ ገዢው ፓርቲ አህዴድ / ኢህአዴግ/ የዴሞክራሲ ዶሎ ህዝብን ሰላምና ድህነትን በአስተማማኝ ማስጠበቅን የምርጫ ሜዳው ያልተደላደለ እንዲሆን አድርጎታል በሚል ይከሳሉ። ለመሆኑ የዴሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት በሚካሄድ ህዝባዊ ምርጫዎች የመራጩን ህዝብ አስተማማኝ ሰላምና ድህነትን የማስጠበቅና የመከታተል ሥራ ቅድሚያ የሚሰጠው አይደለም? ምርጫው በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ በተደላደለ የምርጫ ሰነድ - ስርዓት አሸናፊውን / ተመራጩን/ ፓርቲ የስልጣን ባለቤት የሚያደርግና ለዚህም ኃላፊነትና ተጠያቂነት ባለው መልኩ በዋናነት መወጣት ያለበት አህዴድ/ኢህአዴግ/ ነው። ዶ/ር ነጋሶን ጨምሮ ለሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች መፈጠራቸው፣ መራጮች የመምረጥ ዴሞክራሲያዊ መብታቸው በተሳካ ሁኔታ እንዲተገበሩ የሚያስችል ዋስትናን የሚሰጥና በተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 የሚያስብል ነበር እንጂ እንደ ዶ/ር ነጋሶ ስሌት ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 ሊያስብል የሚያስችል አይደለም።

ሌላው ባልተደላደደ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 በሚል በዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ የቀረቡት የገዥው ፓርቲ አህዴድ / ኢህአዴግ/ ድርጅታዊ መዋቅሩን ማጠናከሩን የሚመለከት ነው። ዶ/ር ነጋሶ አንድ ተወዳዳሪ/ ተፎካካሪ/ የቀረቡ መሆኑን ማሰብ የዘነጉ ይመስለኛል። አንድ የእግር ኳስ ቡድን ተፋላሚውን ለማሸነፍ ቡድኑ ያሉትን ተጫዋቾች በሙሉ ይበጀኛል በሚለው የማሸነፊያ ስልት በመንደፍ ያለ የቡድኑን አደረጃጀት ከተፋላሚው በተሻለ በማሰለፍ ዋንጫውን ለመውሰድ እንደሚንቀሳቀስ ሁሉ፣ ተቃራኒው ቡድንም ለማሸነፍ የሚያስችለውን የራሱን የቤት ስራ በመስራት እንደሚጠመድና በዚህ እንደሚተጋ ሁላችንም መገመት እንደምንችል ጥርጥር የለውም። ዶ/ር ነጋሶ ግን ታላቅ ሙሁር እና የፖለቲካዊ

እውቀት ያላቸው ግለሰብ ይህን ሳያውቁ ወይም ዘንግተውት ነው ብዬ ለመናገር የማልደፍር ቢሆንም ለእኛ ሊያሳውቁንና ሊያብራሩልን የፈለጉት ነገር ግለሰቡ ከወዲሁ በገዥው ፓርቲ ኦሪጅናል/ኢህአዴግ/ በፎርጌ መሸነፋቸውን ነው። ይህ ደግሞ ግለሰቡ በራሳቸው ድክመት በምርጫው የመወዳደራቸው ነገር ውጤት አልባ ስለሆነባቸው እንጅ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 የሚያስብል እንዳልሆነ መገመት ይቻላል።

ይህም ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ ለደምቢ ዶሎ ህዝብ ከገዥው ፓርቲ ኦሪጅናል/ኢህአዴግ/ ይልቅ ተመራጭ ሊሆኑ የሚችሉበትን አማራጭ ብለው ያቀረቡትን ሀሳብ ህዝቡ ስላልተቀበላቸው አልያም አማራጭነቱ በገዥው ፓርቲ ኦሪጅናል/ኢህአዴግ/ አማራጮች ልክልና ማግኘት ምክንያት የደምቢ ዶሎ ህዝብ ዞር በል ወይም በምንም አይነት መንገድ አታባብለኝም/አትደልለኝም/ በማለት ፊት ስለነፈጋቸው ነው። ዶ/ር ነጋሶ ገዢው ፓርቲ በደምቢ ዶሎ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነቱን ማግኘቱን በምስክርነት እያሰረዱንና እየገለጹልን ከሆነ እውነታውን ስለነገሩን ምስክርነታቸውን በተጨማሪነት እንቀበላለን። ነገር ግን ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 ወደሚል እርስ በርሱ የሚጣረስና በሚጋጭ ሁኔታ መቅረቡ ተገቢ ባለመሆኑ ግለሰቡ በቂ ጊዜ ሰላላቸው ተቀባይነት ማግኘት እንዲችሉ የቤት ስራቸውን እንደገና በመቃኘት ቢሰሩ የራሷ አላምር ብሏት የጎረቤትን የተደላደለና ያማረ ትዳር ከሚበጠብጥ ግለሰብ አይነት ተራ ስራ ይድናሉ የሚል እምነት አለኝ።

ሌላው ዶ/ር የፈለጉት የኦሪጅናል/ ኢህአዴግ/ የፖለቲካ ፕሮግራሞች በልዩ ልዩ አደረጃፋች ተግባራዊ እንደሆኑለት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለተራ ውንጀላ ግብአት ለማድረግ በመጣር ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 በሚል የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን እጅግ በሚቃረን መልኩ አቅርበውታል። ኦሪጅናል/ ኢህአዴግ/ እንደ አንድ ተወዳዳሪ ፓርቲ በምርጫ 2002 በምርጫ አሸናፊ ሆኖ ለመቅረብ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችልና ተገቢም ነው የሚል እምነት አለኝ። እንዲሁም ኦሪጅናል/ ኢህአዴግ/ ለደምቢ ዶሎ ህዝብ ያከናወነው የልማት ሰራዎች ለምርጫው የተደላደለ ሜዳ መኖሩን የሚያመላክት እንጂ ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 መጋለብን የሚያመለክት አይደለም። ሌላው ዶ/ር ነጋሶ የተሳሳተና መረጃ ቢስ

ሀሳብ ያቀረቡት ኦህዴድ/ኢህአዴግ/ በአሁኑ ጊዜ በአጠቃላይ በገጠርም በከተማም ከ4 ሚሊዮን ያላነሰ ሰፊ ቁጥር ያለው አባላት ወደ ፓርቲው የሚያስገባው በጥቅማ ጥቅም በመደለል ነው በማለት ይከሰላሉ። ይሁንና ኦህዴድ (ኢህአዴግ) አባላቱን ጥራት የማረጋገጥ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንዳለ ተጨማሪ ወደ ድርጅቱ የሚቀላቀሉትን አዳዲስ አባላትን እንዴት መመልመል እንዳለበት የሚያውቅ ድርጅት ነው።

በኢህአዴግ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት የድርጅቱን ፖሊሲና ስትራቴጂ የተቀበለና በዚህ የጠራ ግንዛቤ ያላቸውን ግለሰቦች አባል እንደሚያደርግ እንጂ በማስገደድ ወይም በጥቅማጥቅም እንዳልሆነ ዶ/ሩ ጠንቅቀው የሚያውቁ ይመስለኛል። ምን አልባት ግለሠቡ የድርጅቱን አሰራር በግልፅ ያለመረዳት ሊሆን እንደሚችል አገምታለሁ። ኦህዴድ ከዚህ ባሻገር በድርጅቱ ፖሊሲና ስትራቴጂ አምኖ አባል የሆነውን የአባላቱን አቅም የመገንባት፣ ግልጽና የተብራራ ድርጅትዊ አቋም እንዲኖር ማድረግ ተገቢ እንደሆነና ኦህዴድ መቼም መስራት ያለበት የራሱን የቤት ሥራ እንጂ ለዶ/ሩ እንዳልሆነ ማንም ሊናገረው የሚችል ሃቅ ነው። ግለሠቡ እንዲህ አይነቶቹን ምክንያት በመደርደር ወደ ምርጫ 2002 ባልተደላደለ ሜዳ በሚል ተራ ፕሮፖጋንዳቸውን ማድመቂያ ማድረጋቸው ተገቢ አይደለም።

ዶ/ር ነጋሶ ለደምቤ ዶሎ ህዝብ ከኦህዴድ/ኢህአዴግ/ የተሻለ አማራጭና ፕሮግራም ባለመያዛቸው የተፈጠረውን ሰፊ የዴሞክራሲያዊ ምህዳር መጠቀም ባለመቻላቸው እንጂ እውን ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 የሚያስብል ነው? « የራሷ እያረረባት የሰው ታማኝነት » እንዲሉ እንጂ።

ስለሆነም ዶ/ር ነጋሶ በአውራምባ ታይምስ እትም ሊነግሩንና ሊያሳውቁን የፈለጉት ባልተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 በሚል የተቃኘ ከሆነ « የራሷ እያረረባት የሰው ታማኝነት » እንዲሉ በተደላደለ ሜዳ ወደ ምርጫ 2002 የሚያስብል እንጂ በተቃራኒው እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። የአገራችን ተቃዋሚዎች የራሳቸውን ስህተት ወደ ሌላው ማሳበብ ይቀናቸው ነበር አሁን ደግሞ እርስዎም እነርሱ ያሰለቹንን ማላዘን ደገሙልን። እንዲህ አይነቱን ተራ ምክንያት ከመደርደር

ከወዲሁ ወገብን ጠበቅ አድርጎ መስራት ለችግር መፍትሔ የሚሆን ይመስለኛል።
ቸር እንሰንብት።